



Waggaa 5^{ffaa} Lak. 7
 ጅኛ ዓመት ቁጥር ፯
 5th Year..... No. 7

Finfinnee, Caamsaa 3/1989
 ፊንፊን ባንቦት ፫ ቀን ፲፱፻፹፱
 Finfine, 11th May 1997

MAGALATA OROMIYAA

መ ገ ለ ተ ኦ ሮ ሚ ያ

MEGELETA OROMIA

Gatiin Tokkoo 1.30 የንዱ ዋጋ ” Unit Price. ”	Too'annaa Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Kan Bahe በኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ም/ቤት ጠባቂነት የወጣ	Lakk. S. Poostaa 101769 የፖ.ባ.ቁጥር ” P.O.Box ”
--	---	--

QABEENTAA
 Labsii Lakk. 16/1989
 Labsii Intarpraayizii Mootummaa Naannoo Oromiyaa
 Fuula 1

ማውጫ
 አዋጅ ቁጥር ፲፮/፲፱፻፹፱
 የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት የልማት ድርጅቶች አዋጅ
ገጽ 1

CONTENT
 Proclamation No. 16/1997
 Oromia Regional State Enterprises Proclamation
 Page 1

LABSII INTARPRAAYIZII MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA
 Mootummaan Naannoo Oromiyaa karoora diinagdee waan baafatee fi karoorichaas hojii irra oolchuuf tarkaanfiin wal-irra hincinne fudhaatamuu waan qabuuf;
 Dhaabbatootni misoomaa kan abummaa Mootummaa Naannichaa jala jiran tokko tokko sadarkaa ofiin of-bulchuu irra waan gahaniif haala amma irratti argamaniin caalaatti bu'aa gaarii akka agarsiisan caasaa of danda'e diriirsuuniif barbaachisaa ta'uun isaa waan itti amanameef;
 Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa keewwata 49 (3) (a) irratti hundaa'udhaan kan kanatti aannu labsameera:
 1. **Mata Duree Gabaabaa**
 Labsiin kun "Labsii Intarpraayizii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. 16/1989" jedhamee waamamuu ni danda'a.

አዋጅ ቁጥር ፲፮/፲፱፻፹፱ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት የልማት ድርጅቶች አዋጅ
 የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት የራሱን የኢኮኖሚ ልማት ዕቅድ በማውጣቱና ዕቅዱን ሥራ ላይ ለማዋል የማይቋረጥ ተከታታይነት ያለው እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ በመሆኑ፤
 በክልሉ መንግሥት ባለቤትነት ሥር የሚገኙ አንዳንድ የልማት ተቋሞች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር የሚችሉበት ደረጃ ላይ የደረሱ በመሆናቸው አሁን ካሉበት ሁኔታ በበለጠ በብቃትና ትርፋማ ሆነው ከግል የልማት ድርጅቶች ጋር በመወዳደር መሥራት የሚያስችላቸው ነፃ የሆነ መዋቅር ሊዘረጋላቸው እንደሚገባ በመታመን፤
 በኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፵፱ (፫) (ሀ) መሠረት ከዚህ የሚከተለው ታውጇል ።
 ፩. አጭር ርዕስ
 ይህ አዋጅ "የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት የልማት ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር ፲፮/፲፱፻፹፱ ዓ.ም" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል ።

Proclamation No. 16/1997
OROMIA REGIONAL STATE ENTERPRISES PROCLAMATION
 Whereas, the Oromia Regional State has adopted a new economic policy and it has become necessary to take successive measures for the implementation of the policy;
 Whereas, some of the enterprises owned by the Regional State have reached a stage whereby they can enjoy management autonomy and thus it is found necessary to enable them to be efficient, productive and profitable as well as strengthen their capability to operate by competing with private enterprises;
 Now, therefore, in accordance with Art. 49(3)(a) of the Constitution of the Oromia Regional State, it is hereby proclaimed as follows:
 1. **Short Title**
 This Proclamation may be cited as the "Oromia Regional State Enterprises Proclamation No. 16/1997."

2. **Hiikkaa**

Akkaataan jechichi hojii irra itti oolu hiikkaa biraa kan keen-nisiisuuf yoo ta'e malee, Labsii kana keessatti:-

1. "Mootummaa Naannoo" jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaati.
2. "Mootummaa" ykn "Mana Maree Ministeerotaa" ykn "To'ataa Abbaa Taayitaa" jechuun akkuma wal-duraa duubaan Mootummaa ykn Mana Maree Ministeerotaa ykn Too'ataa Abbaa Taayitaa Feedaraalaati.
3. "Koree" jechuun koree Hojii Raawwachiiftuu Mootummaa Naannooti.
4. "Seera Dhaabbatoota Misoomaa Mootummaa Feedaraalaa" jechuun Labsii Dhaabbaatoota Misoomaa Lakk. 25/1984 jechuudha.

3. **Waa'ee Wal-simsiisuu**

1. Seera Dhaabbatoota Misoomaa Mootummaa Feedaraalaa irratti jijjiirraan barbaachisaan godhamee Mootummaa Naannootiin akka labsameetti lakkawamee Intarpraayizii Mootummaa Naannootiin dhaabbatu irratti raawwatiinsa ni qabaata.
2. Keewwata kana keewwata xiqqaa (1) kessatti jechi waliigalaan ibsame akkuma eegametti ta'ee, Seera Dhaabbatoota Misoomaa Mootummaa Feedaraalaa jalatti aangooniif dirqamni:
 - a) Mootummaaf kenname Mootummaa Naannootiin;
 - b) Mana Maree Ministeerootaatiif kenname Koreedhaan;
 - c) Hanga qaamni dhimmi ilaalu Koreedhaan Caffee jallati hundeeffamuti, aangooniif dirqamni To'ataa Abbaa Taayitaa Feedaraalaf kenname Koreedhaan niraawwata-ma.
4. **Yeroo Labsiin Kun itti ragga'u** Labsiin kun Caamsaa 3 bara 1989 irraa jalqabee kan hojiiirra oolu ta'a. Finfinnee, Caamsaa 3/1989 Kumaa Dammaqsaa Pireeziidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa

፪. **ትርጓሜ**

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ :-

- ፩. "የክልል መንግሥት" ማለት የአርሚያ ክልላዊ መንግሥት ነው ።
- ፪. "መንግሥት" ወይም "የሚኒስትሮች ምክርቤት" ወይም "ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን" ማለት እንደቅደም ተከተሉ የፌዴራል መንግሥት ወይም የሚኒስትሮች ምክርቤት ወይም ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን ነው።
- ፫. "ኮሚቴ" ማለት የአርሚያ ክልላዊ መንግሥት ሥራ አሥሪ የሚኮሚቴ ነው ።
- ፬. "የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ሕግ" ማለት የፌዴራል መንግሥት የልማት ድርጅቶች አዋጅ ቁ. ፳፮/፲፱፻፹፬ ነው ።
- ፭. **ስለማስማማት**
 - ፩. በፌዴራል መንግሥት የልማት ድርጅቶች ሕግ ላይ አስፈላጊ ማሻሻያዎች ተደርገውበት በአርሚያ ክልላዊ መንግሥት ምክርቤት እንደታወጀ ተቆጥሮ በክልሉ መንግሥት በሚቋቋም በማንኛውም የልማት ድርጅት ላይ ተፈጻሚነት ይኖረዋል ።
 - ፪. በዚህ አንቀጽ በገዑስ አንቀጽ (፩) የተጻፈው አጠቃላይ አነጋገር እንደ ተጠበቀ ሆኖ በፌዴራል መንግሥት የልማት ድርጅቶች ሕግ ውስጥ:-
 - ሀ) ለፌዴራል መንግሥት የተሰጠው ሥልጣንና ተግባር በአርሚያ ክልላዊ መንግሥት ፤
 - ለ) ለፌዴራል ሚኒስትሮች ምክርቤት የተሰጡት ሥልጣንና ተግባር ሲኖሩ በኮሚቴው ፤
 - ሐ) አግባብ ያለው አካል በክልሉ ምክርቤት ጽ/ቤት ውስጥ እስከሚቋቋም ድረስ ለፌዴራል መንግሥት ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን የተሰጠው ሥልጣንና ተግባር በኮሚቴው ይከናወናል ።

- ፮. **አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ** ይህ አዋጅ ከዛሬ ግንቦት ፫ ቀን ፲፱፻፹፱ ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናል ።

ፌንጫ ግንቦት ፫ ቀን ፲፱፻፹፱ ዓ.ም.
 ከ-ማ ደመቅሳ
 የአርሚያ ክልላዊ መንግሥት
 ፕሬዚዳንት

2. **Definitions**

Unless the context requires otherwise, in this Proclamation:

1. "Regional State" means the Oromia Regional State.
2. "State" or "Council of Ministers" or "Supervising Authority" means the Federal State or Council of Ministers or Supervising Authority, respectively.
3. "Executive Committee" Means the Executive Committee of the Regional State.
4. "Law of Public Enterprises" means the Federal State Public Enterprises Proclamation No. 25/1992.

3. **Application with the necessary changes**

1. The Federal law of Public Enterprises shall, *mutatis mutandis*, be applicable to any public enterprise established and owned by the Regional state.
2. Without prejudice to the generality of the provisions of sub-article (1) of this Article, the powers and duties specified in the Federal law of Public Enterprises and those given to:
 - a) The Federal State shall be exercised by the Regional State;
 - b) the Federal Council of Ministers shall be carried out by the Executive Committee;
 - c) the Federal Supervising Authority shall, until a concerned organ is established under the auspices of the Office of the Council of the Regional State, be performed by the Executive Committee.

4. **Effective Date**
 This Proclamation shall enter into force as of the 11th day of May 1997.
 Done at Finfine, this 11th day of May, 1997.

Kuma Demeksa
 President of the Oromia Regional State